

ዜናው ግልፅ አይደለም ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ(ገብርዬ)ራሱን ለማጥፋቱ ምንም ማስረጃ የለም። የሻእቢያ ስለባ ነው የሚሉ በርክተዋል። (ቆንጂት ስጦታው)

November 24, 2016 – ቆንጂት ስጦታው

ዜናው ግልፅ አይደለም ነው ያልነው ። እወቁ ካላችሁ በደንብ እንወቅ ! የተነገረንን ሁሉ አንቀበልም ! የተባለው ሁሉ ውሸት ነውም አንልም ! የመመርመር መብት ግን አለን !

ዜናው ግልፅ አይደለም ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ(ገብርዬ)ራሱን ለማጥፋቱ ምንም ማስረጃ የለም። የሻእቢያ ስለባ ነው የሚሉ በርክተዋል። (ቆንጂት ስጦታው)

በሰሜን ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ በተነሳ ግጭት የበላይነቱን ይዣለሁ የሚለው የግንቦት ሰባት ድርጅት የጦር መሪዬ ሻለቃ መሳፍንት ጥጋቡ(ገብርዬ) በወያኔ ጦር ተከቦ እጄን አልሰጥም በማለት ራሱን አጠፋ ሲል የለቀቀው ዜና ብዙ የሚጣረሱና የሚጋጩ ዘገባዎችን በመያዙ ሻለቃው ራሱን ለማጥፋቱ ምንም ማረጋገጫ አለመገኘቱንና ምናልባትም በአቋማቸው ምክንያት የሻእቢያ ስለባ ከሆኑ ታጋዮች አንዱ ነው ሲሉ ጥርጣሬያቸውን ይገልጻሉ።

ሻለቃ መሳፍንት ከዘመነ ካሴ ጋር በመሆን በግንቦት ሰባት ላይ ከፍተኛ ትችት ሲያቀርብ የነበረ ሲሆን እንዲሁም በተለያዩ ጊዜ ለጦርነት የሚሆን በቂ ዝግጅት አድርገናል ለምን አንንቀሳቀስም በሚል በተደጋጋሚ ከኮሎኔል ፍጹምና ከሌሎች የሻእቢያ አካላት ጋር ይጋጭ እንደነበር በአስመራ የአርበኞች ግንባር አባላት ይናገራሉ። ሻለቃ መሳፍንት ወደ ጦር ሜዳ ተንቀሳቀስ ተብሎ ሲላክ አብረውት በቡድን የተላኩ ጥቂት ሰዎች ከደምህት ተመልሰው የተወሰዱ እንደነበር የአይን እማኞች ይናገራሉ። ሞተ ተብሎ የተነገረውም ወዲያው ሲሆን የሚቼ አስከሬን ግን በማን ብድሮ እንደተነሳ ፎቶው እንዴት ተደርጎ እንደተገኘ ማብራሪያ አልተሰጠም። ይህ ብቻ ሳይሆን ሻለቃው ራሱን ለመግደሉ የሚያረጋግጡ ምልክቶች በሰውነቱ ላይ የለም ወያኔ ከባው ራሱን ካጠፋ ወያኔ ቦታውን ለቃ ሬሳውን ትታ እንዴት ልት ሄድ ቻለች የተገደለበት ቦታስ ድረስ የሻእቢያ ሚዲያዎች እንዴት ሊደርሱ ቻሉ የሚሉ ጥያቄዎች በተከታታይ እየተነሱ ይገኛሉ።

ከዚህ ጋር በተያያዘ የግንቦት ሰባት ካድሬዎች ሻለቃውን የኛ ጀግና በማለት የአርበኞች ግንባር ሰዎች የጦር ሜዳ ውሎ እንዳሌላቸው በመናገር ላይ መሆናቸውን የአርበኞች ግንባር አባላትን እያስቆጣ ይገኛል። ይህ የሚያሳየው በአርበኞች ግንባርና በግንቦት ሰባት መካከል ያለው ገመድ የሃሰት መሆኑን ነው ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ።

ከዚህ ጋር በተያያዘ ግንቦት ሰባትን እርቃኑን ያወጣው ሄኖክ የሺጥላ እንደሚከተው ጽፏል።
እነ ኮነሬል ፍፁም ሁለት ጓደኞቼን ከገደሉ በኋላ ፣ በወያኔ እጅ ላለመውደቅ ራሳቸው ገደሉ ነበር ያሉን። መሳይ መኮንን ኤርትራ በወረደ ጊዜ ፣ ከአውሮፓ የገቡትን ታጋዮች ቃለ መጠይቅ አድርጎላቸው ነበር ። የነዚያ ልጆች ቃለ መጠይቅ በኮረም ነዋሪ የሆነችው ብርቱካን አሊ ልጇን በራብ ቀብራ ፣ አይ ታሞ ነው የሞተው ብላ ለሁለተኛ ጊዜ በወያኔ ከተቀረፀችው ጋ የሚያመሳስሏቸውን ብዙ ነገሮችን አስተውቶበታለሁ።

ጥያቄ

በወያኔ እጅ ላለመውደቅ ራሱን ሲያጠፋ ፣ በወያኔ ተከታይ ማለት ነው አይደል ? በጥይት ተመቶ ቆስሎ ነበር ?

እሱ ራሱን ባጠፋበት ሰዓት ፣ እሱ ራሱን ሲያጠፋ ያየ ግን ደሞ በወያኔ ያልተያዘ አካል አለ ማለት ነው ?
አሁንም ማወቅ እንፈልጋለን ! ግርግር ለሌባ ያመቻል እንዲሉ ሻዕቢያ በአቋማቸው ምክንያት የገደላቸውን
ሰዎች መርዶ የምናስተላልፍበት አጋጣሚ ስላለመሆኑ አሁንም ህዝቡ ማወቅ ይፈልጋል ። ይህንን የምለው

በተከታታይ ጓደኞቼን ሻዕቢያ እንዴት አድርጎ እንዳጠፋቸው ስለማውቅ ነው !!!! ስለ ሚሽን 1725
በቅርቡ በስፋት ዕፅፋለሁ ። በዚህ ሚሽን እነ ኮነሬል ፍፁም የአማራ ልጆችን ጭልጋ ላይ እንዴት
አስከብበው በወያኔ እንዳስደበደቧቸው ለህዝብ የማሳውቅበት ነው።

ዜናው ግልፅ አይደለም ነው ያልነው ። እወቁ ካላችሁ በደንብ እንወቅ ! የተነገረንን ሁሉ አንቀበልም !
የተባለው ሁሉ ውሸት ነውም አንልም ! የመመርመር ሙብት ግን አለን ! የዚህ ልጅ ቤተሰቦች የልጃቸውን
ሞት (እውነተኛ አሟሟት) የማወቅ ሙብት አላቸው። ከዜናው አንፃር ገለፃው ብዥታ አለበት። ይብራራ
ነው ያልነው!!! አዎ ይብራራልን የሞተው አማራ ነውና!!!!